

ታህሳስ 29/2009

ኤሎሄ ግንቦት 7

የሶስት ወደላዎች ቀጣይ ቅሬት

ብርሃኑ ጨቃኝ !ጨቅላ ይዛ ከምትለምን ገንዘብ የሚመነትፍ ህሊና ቢስ ዋሾ ::

ኒዓምን ለቀፈቱ ራሱን የሸጠ የሻዕቢያ ጉማሬ።

መሳይ ከወያኔ ሳይቆርጥ ለኢሳያስ ያደረገገብታ ዳሸን ሆኖበት መጫወቻ መቀለጃ የሆነ ::

ሶስቱ ወደላዎች የኢትዮጵያ ጠላቶች ሆነዋል ::

ዋናው መሳሪያቸው ኤሳት በሚል አሜሪካ የለገሳቸው ጣቢያ ነው ::

ባለፈው ሰዓት ኒዓምንና መሳይ ሕዝብ የፈጀውንና እያሰቃየ ያለውንም ኢሳያስ አፈወርቂን ሲያወድሱ ተደምጠዋል :: ውሻ በበላበት ይጮሃል አይደል ብሂሉ ? ኤሳት መድረክ ያልሰጠው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላት ፍጹም የለም :: በቅርቡ ገለልተኛ መሰሎ በሶስት ቃለ መጠይቅ ልፈፋ የያዘው ግለሰብ ለምሳሌ በነብርሀኑ ቤት ያደገና ከለገሰ ዜናዊ ጋር ስንቱን የሀገር መኮንን ፈሪጃጥረኛ፤ኢሕአፓ ወዘተ ብሎ የገደለ ነው :: ለ 12 ዓመት ወያኔን አገልግሎና በተለይም አማራውን አጥቅቶ ኮበለልኩ፤ ወያኔን የሚያጋልጥ መጽሃፍ ጻፍኩ ብሎ የግንቦት 7 አመራር የሆነውም ግለሰብ በባድሜ ጦርነት ሻዕቢያ አሸነፈ ሲለን ተደምጧል :: አረመኔው ጃዋርንስ ማነው ለመድረክ ያበቃው ምርጥ ምሁር ብሎ ? የስንቱን ተላላ ሕዝብ ገንዘብ ሰራዊት መሰረትን ብለው እንዳልዘረፉ ሁሉ ይኸው ኒዓምን እርማችሁን አውጡ ብሎ ከባድ መሳሪያ አላገኘንምና ትጥቅ ትግሉ አይቻልም በሚል ምንም የግንቦት 7 ጦር የለም ሲል ለማያውቁት ሀቁን ነግሯል :: ምክትሉ ወይም ባልደረባው ይህን እያለ ዓይን አውጣው ዋሾ ብርሃኑ የነበዘ አለቃ የነጻነት ታጋይ አልን እንጂ በጎንደር የሕዝብ ትግል የምንመራው እኛ ነን ብሎ ለፈፈ። ማንኛቸውን እንመን ? ሶስቱ ወደላዎች ለሻዕቢያ ቅምጥነት በሚያሳፍር መንገድ ሲወዳደሩ ማየት ያሳፍራል :: በአባ ሻውል መስፈር መብታቸው ሲሆን የጎንደርንና የአማራውን ሕዝብ በአጠቃላይ ለመናቅና ለመሻጠር የሚጥሩትን ግን ዘንጋ ሳንል ማውገዝ ያለብን የሞት ሽረት ጉዳይ ነው ::

የሃገሬ ሰው የእንጨት ምንቸት ራሱ አይድን ሰው አያድን ይላል ;> የግንቦት 7 ጦር ደካማ ወይም መሳሪያ አጥሮት ትግል ያቃተው ሳይሆን ለማንም የማይውል የማይጠቅም የእንጨት ምንቸት ነው :: የለም :: የተዋጋውም ጦርነት ካለ በብርሃኑ የበክኔል ሺላ ቅገጥት ብቻ ነው :: ለነገሩ ኒዓምን የሚባለው ከዚህ ቀደም ለካሳ ከበደና ለኮለኔል ጎሹ ተላላኪ ሆኖ የሌለ ጦር አለ በሚል አወናብዶ ከተገኘው ገንዘብ የተቃረመ ነው :: ገንጣይ ግንጠላ እያለ ስንቱን (ሻዕቢያን ጭምር) ሲያወግዝ ከርሞ ዛሬ ተገልብጦ የኢሳያስ አድናቂ፤የገንጣይ አሮሞዎች ጥብቅ ወዳጅ ሆኖ እንደ መሰሎቹ ራሱን አዋርዶ ይገኛል :: መሳየ ከሀገር የወጣው ከወያኔ በሀገር ጉዳይ ተጣልቶ ሳይሆን በገንዘብ (አልተከፈልኩም) የተነሳ መሆኑንም አምኗቸው የነበር አንድ ወጣት በበቂ አጋልጧል :: የአምባጮዎችና ምንቸቶች ስብስብ ! አነጋጋሪ የሆነው እኛው ነን :: ቀን ተቀን ያቃልሉናል፤እኛም እንነዳለን :: ኪሳቸንን ባዶ አደረጉት። አሁንም እንዳልጠገብ ጅብ እየዘሩ አምጡ አምጡ እያሉን ነው :: ይህ መቆማ ያለበት ነው :: በሀገራችን መንገድ ወድቀው ያሉትን በሺ የሚቆጠሩ ህጻናት መርዳት ይበልጥ ለሀገር ይጠቅማል። የብርሃኑን ኪስ ማደለቡ ከንቱ ኪሳራ ነው :: ኤሳት ለብርሃኑ የተሰጠ የአሜሪካ መሳሪያ ነው :: በወር እስከ 80 ሺ ዶላር በጀት የተመደበለት ይህ ተቋም በእኛ መዋጮ ነው የሚካሄደው ብሎ ማሰብ ቀርቶ ማለም የተባ ሞኝነት ነው ::

የአሜሪካንን ተንኮል እዚህ ላይ ማንሳቱ አስፈላጊ ባይሆንም የኤሳት ሚና ለማን እንደሚጠቅም መመርመሩ ከባድ አይደለም :: ኤሳት በእጅ አዙር ሳይሆን በቀጥታም የሻዕቢያ ቃል አቀባይ ነው :: ይህ ለማንም አይሰወርም :: ይህን ሁሉ ተገንዝበን ይህን የሕዝብ ጠር ግንቦት 7 የተባለውን መመከትና ማምከንም ይገባናል :: ለብርሃኑ ሀገሩ ገንዘብ ነው :: ኒዓምንም ከመቅጽበት አሮሞ እኩ ነኝ እያለን ነውና ሲያመቸው እነ ዲማን ዳውድን አጅቦ የነጻ አሮሚያ ዜጋ ሊሆን የሚያልም ነው :: ተነቅቶባቸዋል :: በአማራው ላይ በቀጥታም በእጅ አዙርም የተነሱት አለምክንያት አይደለም :: ነገር ግን ስንቱን ጠላት ያሳፈረው አማራና ጽኑ ኢትዮጵያዊ ሁሉ አድዋን ይደግምባቸዋል እንጂ የሚሸነፍላቸው አይሆንም ::

የሻዕቢያ ቅጥረኞች ይውደሙ !

Ethiopatriots

www.ethiopatriots.com

Mars 10,2017